


Decision

ዕብኒ



✎ Ursula Nafula
☑ Vusi Malindi
📧 Daniel Berhane Habte
📖 2
🗣️ ትገ / English / en




Global Storybooks

globalstorybooks.net


ዕብኒ / Decision

✎ Ursula Nafula
☑ Vusi Malindi
📧 Daniel Berhane Habte (ti)



This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>





ኣብ ዓድና ብዙሕ ጸገማት ኔሩ። ማይ ካብ ሓንቲ ቡምባ
ክንቀድሕ ነዊሕ መስርዕ ንገብር ኔርና።


...


My village had many problems. We
made a long line to fetch water from
one tap.

We waited for food donated by others.

...

ጥሩ ጭንቀት ስላለን ለሌሎች ለመገኘት






ብምክንያት ሰረቆቲ አባይትና ብአግኡ ንሰግጦ።

...

We locked our houses early because of thieves.



ኩልና ብሓደ ድምጺ፡ “ህይወትና ክንቅይር አለና።”
ክንብል ጨደርና። ካብ’ታ መዓልቲ አትሒዝና ጸገማትና
ንምፍታሕ ኩልና ብሓባር ሰራሕና።


...

We all shouted with one voice, “We must change our lives.” From that day we worked together to solve our problems.

Many children dropped out of school.

...


ብዙሃት ጳጳሳት ሁሉ ተገምግሟል።



Another man stood up and said, "The men will dig a well."

...

ሌላ ሰው ጠባብ ሆኖ ገባ። "እኛ ሰው ለመገንባት ገንብላለን።"






ንእሽቱ አዋልድ ኣብ ካልእ ዓዲ ከደምቲ ኮይነን ሰርሓ።

...

Young girls worked as maids in other villages.



ሓንቲ ሰበይቲ፡ “ኣትን ኣንስቲ ንዕነ ሓቢርና እኽሊ ነብቀል።” በለት።

...


One woman said, “The women can join me to grow food.”



ንፋስ ክነፍስ ከሎ፡ ወረቻቸቲ ጓሓፍ ኣብ ኣግራብን ሓጹራትን ይንጥልጠል።

...

When the wind blew, waste paper hung on trees and fences.



ኣቦይ ሓፍ ኢሉ፡ “ጸገማትና ንምፍታሕ ብሓባር ክንሰርሕ ኣለና።” በለ።

...


My father stood up and said, “We need to work together to solve our problems.”



ሽዑ ሓደ መዓልቲ፡ እታ ቡምባ ነቋጸ መትሓዚ ማይ ፊስቶታትና ጥራዩ ተረፈ።

...

Then one day, the tap dried up and our containers were empty.



አቦይ ካብ ገዛ ናብ ገዛ እናኸደ ኩሎም ሰባት ኣብ ናይ ዓዲ ኣኼባ ንክሳተፉ ሓተቶም።

...

My father walked from house to house asking people to attend a village meeting.